

ዋሻ ሰይጥነው እንደ አጋንንት፤  
እጸ-ፋሪሱን ከቃሙበት፤  
ቆሪጥ እምነቱን ከበሉበት፤  
በአጥፍቶ መጥፋት የተካኑት፤  
ሽብር አንግሰው ቤት-መንግሥት፤  
ቋንቋቸው አይደል የደደቢት፤  
ሰማኒያ ሚሊየን በአጎሩበት፤  
**ይነዙብናል፤ወያንኛ የሽብር፤ሚርት።**

መንጋ ወያኔ፤ አጋ፤ ጥልመት፤  
ድልድይ በማፍረስ ዳዴ ያሉት፤  
በዘር ጥላቻ፤አፍ የፈቱት፤  
መለስ በክደት የጠበቡት፤  
የተቆዘሩ በደም ማቶት፤  
ቢሳናቸው ዘሮ ማዬት፤  
ታርጋቸውን የደደቢት፤  
'ጠባሳቸውን' ዝንጆሪት፤  
ስም አወጡልን፤የአሽሙሪት፤  
**'ወያኔ' አሉን፤ሽብርተኛ በምጠት።**

በዘር- ዛራቸው ያደቁኑት፤  
ሲቀቡን ኖረው፤ሞት፤ጥላሽት፤  
ወያኔ ብለው ጥፉ አርነት፤  
የባንዶች ሎሌ መንጋ ጭንግፍት፤  
አረማሞዎች ከጫካ ችግኝ የደቀሉት፤  
ከጠላት ፍግ ነው፤የበቀሉት፤  
**አጥፍቶ አጥፊዎች ሽብር እርግምት።**

ሰብል ቡቃያ እሚያጠፉት፤  
ከገማ እንቁላል የተጫጩት፤  
ውስጠ-ደዌ፤እንጅ ትርፍ አንጀት፤  
በእድሜ ልክ ህመም ከምንሞት፤  
ሕዝብ፤ይለይልን፤ በመቁረጢት፤  
በአንደድነት ዓርማ በሁለት ጣት፤  
**ፍርዱን በምድር መስቀል፤ ችሎት።**

ዛሬስ ማንን ነው የሚያሞኙት፤  
በዓለም ስንክሳር የተፃፉት፤  
ስም ምግባራቸው 'የቴሬሪስት'  
አገር ሕዝብ ያውቃል፤ጠንቅቆ እውነት፤  
ሽብር አውጀው ጅምላ ሲያስሩት፤  
ሱሪ ቀምሲሱን ሲያጎድፉበት፤  
ትዕግስቱ፤ አብቅቷል፤ይለይለት፤  
ዛሬ፤ዘንድሮ፤ ትግል መስዋዕት፤  
መጨረሻቸው ፍርጃ ሰዓት፤  
**'ዘመን-የኋንስ' በአዲሱ ዓመት።**

እንዴት ቀነጡ፤ የዘመኑት፤  
ዙፋን ሲወርሱ ቤተ-መንግሥት፤  
ጊዜ ሎተሪ ሲያወጣለት፤  
እራስ አልቦዎች በየሆዳቸው እሚድሁት፤  
ምደረ-አጋዚዎች በእትብት ሰንሰለት እሚሳቡት፤  
ዘራፊዎቹ፤እየሰበሩ፤ የበሉበትን ወጭት፤  
አጋጣዘው-ተጋጣዘው፤ ምድረ-ቡዳ ሊያነቅዙት፤  
'ዓለም መቅጫቸው' 'ስርጥ' ዋሻቸው ደደቢት፤  
እየጠራቸው እርም አዙሪቱ፤የፍፃሜያቸው እርግምት፤  
አንግበው ቅራቅንበ፤ ለቆሪጣቸው ግብር- ጣዖት፤  
**ያጉዛሉ፤ 'በቃሬዛ፤ እንደ ፈርዖን ካጽማቸው ጋር ሊቀበሩት።**



የአፍሪቃው 'ኔቶ' የቡሽ ሞግዚት፤  
ባንዳና ሰላይ ቀጥሮ እምያዘምት፤  
ሶማሌ፣ሱዳን፣ሊቢያ፣የመን የሚባትት፤  
ዳቦ እያቀና ታንክ ሸመት፤  
ቦምብ አቀጣጥሎ የእልቂት፤  
ገርፎ ይጮሃል እየቀጠፈ፤ሕይዎት፤  
ቆርሶ፣ቀናንሶ አገራችንን ሲያጠፍት፤  
ዘርፎ፣አስዘርፎ እርቃናን ሲያስቀራት፤  
'ሽብር' ነግሶ የአሳር ምድር ሲያረጋት፤  
ቦቃ ብለናል፤ ዳር እስከዳር ልንከት፤  
**አይደለንም! እየተወጋን እምነርሳ አንሰሳት።**

ይብቃ! ባሉ፤ የቁርጥ ቀን ልጆቻ፤  
የሰላም ጠበቃዎች፣የነፃነት ታጋዮቻ፤  
ብዕር አንስተው፣ባሰተማሩ፣በመከሩ፤  
አገር ሕዝብን ከራሻቸው አብልጦ ባፈቀሩ፤  
እውነቱን ለዓለም በአደባብይ በመሰከሩ፤  
መሪ አስተማሪው፣ጋዜጠኛው የጥበብ ሰው፣ፕሮፌሰሩ፤  
የሕዝብ፣የሰላም፣የፍቅር፣የነጻነት ቋንቋ በተናገሩ፤  
እስክንድር፣አንዲለም፣ደበበ፣ውብሸት፣ስለ ኢትዮጵያ ታሰሩ፤  
ሺህ ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ ጅምላ ታፍሰው እየታገሩ፤  
በሰላም ጽናታቸው፣ጀግኖቻችን 'ሽብርተኞች' ተብሎና፣ተደፈሩ፤  
ከልጅ፣ከዘመድ፣ከአገር፣ተለይተው በቀነኖች፣ጨለማ ተወረወሩ፤  
**ከእንግዲህ በቃ! አገር - ሕዝብ፤ ትግል፤መስዋዕት ነው ውል እድሩ።**

ሃያ ዓመት የጠዘው፤ የመከራ፤ ማነቆ፤  
የተሸከምነው የግፍ ቀንበር ጫናው፣ጠብቆ፤  
በትክሻችን ማንጠቢያው በደም ስራችን ጠልቆ፤  
መጠላለፊያ ግማዳቸው በአንገታችን፤ ተሸምቆ፤  
የዘረጉት መረባቸው፣በደም አረንቋ፣ደፍቆ፤  
የሸረቡት የዘር ቁንዳላ በራሳችን ቅጫም፣ሹቆ፤  
ደም በላሱ ቁንጣናሞች፣ሰው፤ አናቱ ደርቆ፤  
በአደሩበት የዘር ሽረሪት፤ ቤት ሃገሩ፤ ተጨናንቆ፤  
የመከራ ገፈታው ከዓመት ዓመት ግፍ ተጠምቆ፤  
እነሆ፤ ሀልም አልሟል፤ የቅዥት ዘመኑን አውልቆ፤  
የተደፋው አንገት፣የታገተው አንደበት ፈንድቆ፤  
የሕዝብ ቁጣ ዳር እስከ ዳር ተጥለቅልቆ፤  
ሽብር ብለው ባሸበሩት ቤት አገሩ ተነቃንቆ፤  
ምስ ግብራቸውን በአዲሱ ዓመት ጥጅ ጠምቆ፤  
እንዲግታቸው 'የአበሽ-መዳኒት' እንዲሸራቸው እንቆቆ፤  
መንጋ ወያኔን ሊፋረድ፤ የደደቢት የሽብር ካባቸውን አጥልቆ፤  
**ተደውሏል፤የመጨረሻው መጀመሪያ ሕዝብ ይታጠቅ አጥብቆ።**

የበላይ ከሆንክ የአባይ አንበሳ፤  
ደግሞም ቴዎድሮስ መይሳው ካሳ፤  
የባልቻም ከሆንክ፣ግጠመው ጉግሳ፤  
ደፋሩ፣ዘርዳይ፣ታጋይ ጉልማሳ፤  
የጣይቱም ሆንሽ የዘውዲቱሳ፤  
የመድረክም ሁን፣የአንድነት አውሳ፤  
የግንቦትም ሆንክ ከአርበኞች፣ 'ሃሳ'፤  
የኢትዮጵያ ልጆች፣ይብቃን አበሳ፤  
**አበሻው ተነሰ ክንድህን አንሳ!!!**